



# በኤልጂቢቲአይኪወ የማኅበረሰብ ክፍሎች (LGBTIQ Communities) ላይ ቤት ውስጥና በቤተሰብ አባላት ላይ የሚፈጸም ጥቃት

አውስትራሊያ ውስጥ ቤት ውስጥና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት ተቀባይነት የለውም።

ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሹዋል፣ ትራንስ ጆንደር፣ ኢንተርሴክስ እና ከዊር (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ)) የሆኑ ሰዎች አውስትራሊያ ውስጥ እኩል መብት ያላቸው ከመሆኑም ሌላ በእነሱ ላይ የሚፈጸም ማንኛውም መድልዎ ሕገ ወጥ ድርጊት ነው።

አውስትራሊያ ውስጥ በሰዎች መካከል ያለ ማንኛውም ዓይነት ግንኙነት በሕግ ፊት እኩል ተቀባይነት አላቸው። ይህም ማለት ተመሳሳይ የታዩ ያላቸውን ጥንዶች ጨምሮ ሁሉም ዓይነት ጥንዶች የፍቅር ግንኙነት የመመሥረት ወይም የመጋባት መብት አላቸው።

ማንኛውም ሰው ከቤተሰቦቹ፣ ከጓደኞቹና ከዘመዶቹ ጋር ገንቢና አስተማማኝ ወዳጅነት የመመሥረት መብት አለው።

ቤት ውስጥ እንዲሁም በቤተሰብ አባላት ላይ የሚፈጸም ጥቃት ሕግ በመጣስ የሚፈጸም ወንጀል ነው። እንዲህ ዓይነት ወንጀል የፈጸመ ሰው (ወንድም ሆነ ሴት) ሊታሰር ይችላል።

በእርስዎ ወይም በሚያውቁት ሰው ላይ የተደቀነ አደጋ ካለ **0000** ወደ ፖሊስ ይደውሉ።  
በአውስትራሊያ የሚገኙ ፖሊሶች ለደኅንነት የማያሰጡና እምነት የሚጣልባቸው ናቸው።  
በሚስጥር ነፃ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት **1800RESPECT** ጋር በ**1800 737 732** ደውሎ ማነጋገር ይቻላል።  
አስተርጓሚ በነፃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ **131 450** ላይ ይደውሉ።

## የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) በማንኛውም ዓይነት ሁኔታ የተፈጸመን የቤት ውስጥ ወይም የቤተሰብ ጥቃት በቸልታ አያልፍም።

ቤት ውስጥና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የትዳር አጋሮች እንዲሸበሩ ወይም በደኅንነታቸው ላይ ስጋት በመፍጠር እነሱን ለመቆጣጠር የሚፈጸሙ ነገሮችን ወይም ዛቻዎች መሰንዘርን ያካትታል። ቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡-

- መምታት፣
- ማነቅ፣
- ትዳር ጓደኛን ወይም ቤተሰብን ለኑሮ የሚያስፈልግ ገንዘብ መንፈግ፣
- የትዳር ጓደኛን ከጓደኛና ከቤተሰቦች ጋር እንዳይገናኝ ማገድ፣
- የትዳር ጓደኛን መስደብ ወይም መንቀፍ፣ ወይም
- ልጆችን ወይም የቤት እንስሶችን ማስፈራራት።

ከLGBTIQ ዝምድና ጋር በተያያዘ ቤት ውስጥና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የሚከተሉትንም ያጠቃልላል፡-

- የትዳር አጋራችሁ የጾታ ባህሪ ግድፈት እንዳሉት፣ የወሲብ ልማዱን፣ ጾታ፣ ማንነቱን የሚገልጽበትን መንገድ፣ ከተለመደው የተለየ የታዊ ባሕርይ ያለው መሆኑን ወይም ኤች ኦይ ቪ ሁኔታውን አጋልጣለሁ በማለት ማስፈራራት፣
- የትዳር አጋርን ለቤተሰቦቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው፣ ለማኅበረሰቡ ወይም በሥራ ቦታቸው ገመናቸውን ለማጋለጥ መዛት፣
- የትዳር አጋርን የሕክምና ክትትል መቆጣጠር ወይም የታ ከማስቀየር ጋር የተያያዙ የሕክምና አገልግሎት የማግኘት አጋጣሚውን መቆጣጠር፣ ወይም
- የትዳር አጋር ከተለመዱ የታ ወይም የማንነት መሥፈርቶች ጋር እንዲስማማ ጫና መፍጠር።

## አውስትራሊያ ውስጥ ጠቃሚ እርዳታ ሊያበረክቱ የሚችሉ ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች አሉ።

ከLGBTIQ ሰዎች ጤና ነክ ጉዳዮች ጋር በተያያዘም ሆነ የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃትን ጨምሮ ACON ነፃ የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል። LGBTIQ ሰዎችን የሚያካትት ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ዝርዝር ለማግኘት በ[www.acon.org.au](http://www.acon.org.au) አድራሻ **ACON ድረ ገጽ**ን መመልከት ይቻላል።

**1800RESPECT** የታዊ ጥቃት እንዲሁም የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም እርዳታ ማግኘት የሚቻልበት የአውስትራሊያ ብሔራዊ የምክር አገልግሎት (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service) መስጫ ነው። በዚህ ዝግጅት በስልክና በኢንተርኔት በነፃ የምክርና የመረጃ አገልግሎት በሚሰጥር ይሰጣል። አማካሪዎች እርስዎ የሚነግሯቸውን ካዳመጡ በኋላ ለጥያቄዎቻቸው መልስ ይሰጣሉ፤ በተጨማሪም በአካባቢዎ የሚገኙ ሌሎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ሊጠቁሙዎ ይችላሉ።

በ**1800 737 732** ስልክ በመደወል ወይም [www.1800RESPECT.org.au](http://www.1800RESPECT.org.au) አድራሻ በመጠቀም **1800RESPECT ድረ ገጽ** ላይ በቀጥታ በLGBTIQ ዙሪያ የተዘጋጀ መረጃ ወደሚገኝበት ክፍል መግባት ይችላሉ።

## አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?

በ**131 450** ላይ በመደወል የትርጉምና የማብራሪያ አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS) ክፍሉን ማግኘት ይችላሉ። TIS ውስጥ የሚሠሩ አንድ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎት ሰጪ አካላት ጋር መነጋገር እንዲችሉ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም። የስልክ መስመሩ ነፃ ከመሆኑም ሌላ ጉዳይዎ በሚሰጥር ይያዛል።